



የ ኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ የ ወጣት ክንፍ ድርጅት (ኢሕአፓ ወክንድ)

Ethiopian People's Revolutionary Party Youth League (EPRP YL)

ለውጥ ስንል ለውጥ ሲሉ!!

ያልነበረ የሌለ ሕገ መንግስት ከኢሕአፓ ወጣቶች ክንፍ ድርጅት የተሰጠ መግለጫ

ሕዝባዊ ጸረ ወያኔው ትግላችን ይፋፋም ስንል አዲስ ስርአትን ላረዝ አሮጌ ስርአት አዋላጁ ከተቀነባበረ ሕዝባዊ ትግል ውጪ ሌላ ስለሌለ ነው።

በኢሕአፓ የትግል መንፈስ ተፀንሰን የተደራጀን የኢሕአፓ ልጆች ነንና ከአላማው አላማ ሰርፀናልና ስር ነቀል ኢትዮጵያዊ ለውጥ ያሻል ሲል ኢሕአፓ ኢወክንድም ከዚህ ሌላ መፈክር አያነሳም ምክንያቱም በኢሕአፓ ውስጥ ያለን የወጣት ክንፍ ድርጅት ነንና።

ይህ መነሻችን አድርገን ወደ ላይ ካለው ርዕሳችን ስንገዝና መግለጫችንን ስናብራራ በኢትዮጵያችን ለለውጥ የምንታገለው ቀጠን ያለ መለስ ወፈር ባለ መለስ ለመለዋወጥ ለመተካካት ሳይሆን ይህ ፀረ ኢትዮጵያ ቡድን ማለትም የሚኮራበት ስም እና በምንጠየፈው የተግባሩ መጠርያ ወያኔ ከነስረዓቱ ከስሩ ካልተመነገለ በተሸራረፈ የግለሰብና የባዕድ ቡድን በሚለዋወጥ ጉልቻ ጣፋጭ የሆነ የነፃነት አየር እንደማናገኝ ግንዛቤውን ከድርጅታችን ያገኝን የድርጅታችን ወጣቶች መሆናችንን እንገልጻለን።

በየጎጣችን ተከፋፍለን ኢትዮጵያዊ ራእይ እንዳይኖረን ካደረገን ስርአት ፈልቅቆ በኢትዮጵያ የአንድነት ጎዳና እንድንጎዝ በጨለመው ተስፋችን ብርሃን ላፈነጠቀልን ኢሕአፓ ምስጋና ይሰጠውና ይህንን በሕዝብ ያልተወከለና ሕጋዊ መሰረት የሌለውን ቡድን እንደ መንግስት አልተቀበልነውምና የሌለውንም ህገ መንግስት እንደህግ ተቀብለን ህገ መንግስት ብለን አንጠራውም።

ኢትዮጵያን የበተነና ጨርሶም ከምድረ ካርታ ለማስፋቅ ያመቻቸን ቡድን ለራሱ ተፍጥፎ የሰራውን ሕገ መንግስት ሕገ ወያኔ ነውና መሻሻል ሳይሆን ከስሩ መቀደድ ያለበት መሆኑን አበክረን እንገልጻለን።

ሕጉ ይሻሻል ሳይሆን ስሥርዓቱ ይለወጥ የምንለው ለዚህ ነው።

ወያኔ ሕገ መንግስቱን ለመጣስ በሚል ዜጋውን የምያምስው የአንድን አናሲ የጥቂት ዘረኞችን አገዛዝ ዘላለማዊ ለማድረግ የሚያደርገው መባከን መሆኑን ግንዛቤው ስላለን የሌለ ሕገ መንግስት ምኑ እንደሚጣስ ለራሱ ለጥቂት ደጋፊ ገፋ ሲልም ለባእድ ሞግዚቶች ይገባ ይሁን እንጂ እኛ ግን ድርም ዛርሬም እንደማንቀበለው አስረግጠን ለማለፍ እንሞክራለን።

ዛሬ የትግላችን አቅጣጫ የሰርአቱ ቁንጮዎች በጥላቻ በሽታ ስለተከረከሙ የሰርአት ለውጥ ይመጣል ብለን ፍፁም ብሻርታ ስለሌለን የትግላችን አልፋና አሜጋ ፀረ ወያኔ ሕዝባዊ ትግላችን በሜዳው ላይ አፋፍመን ወያኔን ሕገ ወያኔንም በስረ ነቀል ለውጥ ኢትዮጵያዊ የሆነ ግዝያዊ ሕዝባዊ መንግስት እስከምቁቁም ኢወክንድ ተመሳሳይ አቁም ካላቸው ኢትዮጵያዊ ድርጅቶች ወጣቶች ጋር በመሆን እናት ድርጅታችን ኢሕአፓ የሚከተለውን መርህ ተከትለን 40 ዓመት በትግልና በመሰዋትነት ያቆዩልንን ትግል እንደምንቀጥል ስንገልፅ በኢትዮጵያ ቃል ኪዳን ነው።

ፀረ ወያኔ ሕዝባዊ ትግላችን ይፋፋም የኢትዮጵያ ትንሳዔ እውን ይሆና ለኢትዮጵያ ሕዝባዊ ዓብዮታዊ ፓርቲ ኢሕአፓ 40 ኛው ዓመት እንኩን አደረሳችሁ!